

የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ መደበኛ የአባላት ስብሰባ ቃለጉባኤ

የስብሰባ ቀን 12 /10 / 2013

የስብሰባ ቦታ Nurnberg Leipzig Strasse 20

የስብሰባው ዓላማ በድርጅቱ አጀንዳዎች ላይ አባላቱን ለማወያየት እና ሪፖርት ለመስማት

በ እለቱ የቀረቡ አጀንዳዎች

1. በዲስ መልክ የተዘጋጀውን ድርጅታዊ የአመራር መዋቅር ለጉባኤው ማሳወቅ
2. ወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮችን ማስማት
3. በየ ክራይሱ ስለ ተሰሩ ሥራዎች ሪፖርት መስማት
4. በአባላት የተየጋጁትን ግጥም እና መነባንብ ማቅረብ

የስብሰባ ቀን 12 /10 / 2013

የስብሰባ ቦታ Nurnberg Leipzig Strasse 20

የስብሰባው ዓላማ በድርጅቱ አጀንዳዎች ላይ አባላቱን ለማወያየት እና ሪፖርት ለመስማት

በ እለቱ የቀረቡ አጀንዳዎች

1. በዲስ መልክ የተዘጋጀውን ድርጅታዊ የአመራር መዋቅር ለጉባኤው ማሳወቅ
2. ወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮችን ማስማት
3. በየ ክራይሱ ስለ ተሰሩ ሥራዎች ሪፖርት መስማት
4. በአባላት የተየጋጁትን ግጥም እና መነባንብ ማቅረብ

በውቅቱ ስብሰባውን ይመሩ

አቶ ልኡል ቀስቅስ የድርጅቱ የበላይ አመራር

አቶ መራ አብረሃ የድርጅቱ የባዮር ሊቀመንበር

አቶ ውልደ ኪአስፋው የድርጅቱ የጀርመን አስተዳደር

አቶ ካሳሁን ምሕረቴ የድርጅቱ የባዮር ዋና ፀሐፊ

ስብሰባው የተጀመረበት ሰዓት ከጠዋቱ 10 : 00 ሰዓት

የድርጅቱ አመራር እና አባላት ሰዓቱን አክብረው ስለመገኘታቸውን እና በቀጣይ ስለሚኖረው የስብሰባ ቆይታ እንዲሁም በቀረቡት አጀንዳዎች ላይ እንዲያወያዩ የባዮሩን ሊቀመንበር አቶ መራን በመጋበዝ ዋና ጸሐፊው አቶ ካሳሁን ስብሰባውን ከፍተዋል ።

በዚሁም መሰረት አጀንዳዎቹን በዝርዝር በማሳወቅ ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ እንዲያቀርቡ የድርጅቱን የበላይ

አመራር የሆኑትን አቶ ልኡል ቀስቅስን በመጋበዝ ሰብሰባው ተጀምሯል ። በዚህም መሰረት ሰሞኑን በ አክቶበር ወር ዉስጥ በዜጎች ላይ ስለደረሰው አስቃቂ የሞት አደጋ የገደቀ የህሊና ጸሎት እንዲደረግ ጉባኤውን ከጋበዙ በኋላ በኢትዮጵያ

ዉስጥ በመንግስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ላይ ለምሳሌ እንደ አንድነት እና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ላይ እየተፈጸመ ስላለው ጸረ ዲሞክራሲ ድርጊት ሊወገዝ የሚገባው አምባገነናዊ ከመሆኑም አልፎ መላ የአገራችን ሕዝብ በተጠናከረ መልኩ ሊታገለው የሚገባ ሥርዓት መሆኑን ገልጸዋል ፤ በመቀጠልም ቢትዮጵያዊነት አንድነታችን ላይ ተጠናክሮ በመንቀሳቀሳችን የማይነሳብን ጠላት የለም ስለሆነም በአንድነታችን ጸንተን በፖለቲካው ትግል በኩል የበኩላችንን ድርሻ ልናበረከት ይገባል በማለት ሰፊ ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ በአዲስ መልክ የተዘጋጀውን የአመራር መዋቅር በተመለከተ በተለያዩ ምክንያት ከነበሩበት ኃላፊነት ወደ ሌላ ሥፍራ የተሸጋገሩትን እና በዲሲ መልክ የተሸሙትን አመራሮች ከ አገሱት 24 /2013 ጀምሮ ሥራቸውን እንደሚጀሩ ገልጸው ይኸው በሰነድ የተጋጀው ዶኩመንት ለጀርመን መንግስት / ለቡንደሳምት / እና ለጠበቆች ከአክቶበር 13 / 2013 ጀምሮ የምናሳውቅ መሆናችንን ጉባኤው እንዲያውቅ እና የሚመለከታችሁም አመራሮች ሰነዱን ኮፒ በማድረግ ተግባራዊ እንድታደርጉ አሳስባኢ ብለዋል ።

በመቀጠልም በየክራይሱ ስለነበረው እንቅስቃሴ በየተራ በመቅረብ ሪፖርታቸውን እንዲያቀርቡ ተወካዮችን አቶ መራ የጋበዙ ሲሆን በዚህም መሰረት በመጀመሪያ ሪፖርታቸውን ያቀረቡት አቶ ዳዊት በየነ ከሙካር ስታት ክራይስ ሲሆን ወርሃዊ የአባላት መዋጮ እንዲሰባሰብ እና ገቢ እንዲደረግ መደረጉን ፤ በመጽሔት ዝግጅት ላይ ተሳትፎ መደረግ እንዳለበት ዉይይት ማድረጋቸውን እና በአንድ አንድ ችግሮች ላይ በክራይሱ ካለው ላንድረሰምቱ ጋር ተወያይተው ለመፍታት ስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው ከገለጹ በኋላ ስለኢትዮጵያዊነት ባህላችን የማሳወቅ ሥራ የሰሩ መሆናቸውን በሪፖርታቸው አቅርበዋል ።

በ2ኛ ደረጃ የቀረቡት አቶ ፍስሐ ጽዮን የባዮር ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ እና የኮሮናክ ክራይስ ተወካይ ሲናገሩ ወርሃዊ የአባላት መዋጮን በተመለከተ እና ፍ/ቤት ስለቀረቡ አባሎቻችን የማበረታታት እና የምክር ሥራ እንድተሰሩ እንዲሁም የሰብሰባ ፈቃድ እንዲሰጠን በማመልከት እና ወደ አገር ቤት እንዲመለስ የተወሰነበትን አንድ አባላችንን የጠበቃ ከፍያ እንዲዋጣለት በማድረግ ጉዳዩን እንዲከታተል አድርገናል ብለዋል ።

በ3ኛ ደረጃ የባዮሩትን ክራይስ በመወከል ሪፖርት ያቀረቡት የድርጅቱ የመጽሔት ዝግጅት ከፍል ዋና አዘጋጅ የሆኑት አቶ ደሳለኝ ሲሆኑ በየጊዜው ከአባላት ጋር የሰልክ ግኑኝነት በማድረግ በመጽሔት ዝግጅቱ ላይ 4ኛውን እትም ለማውጣት በዝግጅት ላይ መሆናቸውን እና ጠንካራ የአባላት ግኑኝነት ስለመኖሩ አብራርተዋል ።

በ4ኛ ደረጃ በሆፍ ያለውን ክራይስ በመወከል ሪፖርት ያቀረቡት አቶ ዱሪያን ሲሆኑ ወርሃዊ ከፍያ እንዲሰባሰብ መደረጉን ፤ በየወሩ የአባላት ስብሰባ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ፤ ስለድርጅቱ አላማ እና መጽሔት ዝግጅት መወያየታቸውን እና ባህላዊ ዝግጅቶቻችንን የማሳወቅ ሥራ ሰርተናል በማለት ገልጸዋል ።

በ5ኛ ደረጃ የቀረበው የኑረምበርግ ከተማ እና አካባቢዋ የአባላት እንቅስቃሴ ሲሆን ያቀረቡትም የባዮር ዋና ፀሐፊ እና የኑረምበርግ ተወካይ የሆኑት አቶ ካሳሁን ሲሆኑ መደበኛ የሆነ የአባላት ወርሃዊ ስብሰባ ለማድረግ የተወሰነ መሆኑን በመግለጽ የተጠናከረ የመረጃ እና ኢንፎርሜሽን ልውውጥ በማድረግ በቀጣይ የተሻለ ግኑኝነት ለማድረግ ስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው ገልጸው በዚህ አጋጣሚ በኑረምበርግ አካባቢ የሚገኙ አባላት ከስብሰባው በኋላ እንድንገናኝ የሚል ማሳሰቢያ በመስጠት አጠቃለዋል ።

በ6ኛ ደረጃ የቀረቡት የሬገንስቡርግ ክራይስ ተወካይ የሆኑት አቶ ብሩክ ኃይሉ ሲሆኑ በአካባቢው የምንገኝ አባላት በአዲስ መልክ በመገናኘት እና የተሻለ ሥራ ለመስራት ተወያይተናል ብለዋል ።

በገኛ ደረጃ የቀረቡት የአሻፋንበርግ ተወካይ የሆኑት አቶ ግሩም ተመስገን ሲሆኑ በአገራችን ስለነበረው ወቅታዊ ጉዳዮች በመነጋገር ስለ አባላት ምልመላ እና ምዝገባ አስተዋጽኦ አድርገናል በየጊዜውም በመገናኘት ውይይት አካሂደናል ብለዋል ።

በጾኛ ደረጃ የቀረቡት የቩዝቡርግ ተወካይ አቶ አማኑኤል ኪሮስ ሲሆኑ በአካባቢው የማደራጀት ሥራ አዋቅረን ለድርጅቱ አቅርበናል ፣ ወርሃዊ መዋጮን በተመለከተ እንዲጠናከር አድርገናል ፣ አባሎቻችን በመጽሔት በኩል ተሳታፊ እንዲሆኑ አድርገናል ለአዲስ አባላት ቅስቀሳ እና ምዝገባ አድርገናል ፣ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሰላማዊ ሰልፎች እንዲዘጋጁልን ለድርጅቱ አመራሮች ሃሳብ አቅርበናል በማለት ሪፖርታቸውን አጠቃለዋል ።

ከክራይሶች ሪፖርት በኋላም አቶ ልኡል በሰጡት አስተያየት የሰብሰባ ሰዓት እንዲከበር ያስፈልጋል እንዲሁም ማንኛውም የክራይስ ተወካይ ስለ አካባቢው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ተሳታፊ እና ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት እና ድርሻ ይጠበቅበታል ብለዋል እንዲሁም በአባላት የታዩ ችግሮች ካሉ በመወያየት መፍታት የሚቻል መሆኑን አሳውቀዋል በተጨማሪም እያንዳንዱ አባል ፍ/ቤት ሲቀርብ ስለ ድርጅቱ እና ሥላራሱ ኃላፊነት እና ድርሻ አብራርቶ የመናገር ድርሻ ይጠበቅበታል በማለት አሳስበዋል ።

በመጨረሻም አቶ መራ ሲናገሩ ሰላማዊ ሰልፋን በተመለከተ ቀን እና ቦታውን በተመለከተ በቅርቡ የምናሳውቅ መሆኑን እንገልጻለን በማለት ለአባላቱ ገልጸዋል ።

በመቀጠልም በአጀንዳው መሰረት ጋዜጠኛ አለሜ ቡቃያ “ ይድረስ ለቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትራችን መለስ ዜናዊ “ በሚል ስለ አባይ ግድብ በማስመልከት ስነ ጽሁፍ አቅርበዋል የስነጽሁፉ አቀራረብ ጥያቄ አቅራቢው የ አባይ ግድብ ሆኖ ተጠያቂው የቀድሞው ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ሲሆኑ ምላሹን በቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ ለማቅረብ ቃል በመግባት አጠቃለዋል ።

በመጨረሻም “ ይብላኝ ለወለደች “ በሚል ርእስ ስነ ጽሁፋቸውን በግጥም ያቀረቡት አቶ አለማየሁ ጌታቸው ሲሆኑ አምባ ገናዊውን የወያኔውን ሥርዓት በመቃወም የበኩላቸውን ድርሻ ከማበርከት አንጻር ለጉባኤው በንባብ አስምተዋል ።

በሰብሰባውም ማብቂያ የአባላት እና አመራሮች የጋራ የፎቶግራፍ ፕሮግራም ከተከናወነ በኋላ የ እለቱ መደበኛ ሰብሰባ ከቀኑ 16 : 30 ተጠናቋል ።